

ጋዜጣዊ መግለጫ



አሜሪካ ኤምባሲ
አዲስ አበባ
2013/15

ስተጨማሪ መረጃ በ011-130-7033 ይደውሉ
ድረ-ገጽ - <http://ethiopia.usembassy.gov>

የአሜሪካ መንግስት በሜርሲ ፕሮጀክት ለሚተገበር እና ጤናን እና የቤተሰብ ገቢን ለማሳደግ ለሚያስችል ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ አደረገ

ሰኔ 13 ቀን 2005 ዓ.ም. የተባኑ፣ ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/ - የአሜሪካ መንግስት በዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲው (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) በኩል የሚከናወኑ እና በሜርሲ ፕሮጀክት አማካኝነት በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ እና በአማራ ክልሎች የሚገኙ ማህበረሰቦችን ጤና እና አኗኗር ለማሻሻል የሚያግዙ ሁለት ፕሮጀክቶችን ትግበራ አበሰረ። በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ የምትገኘው የተባኑ ለአዋጆች ከሚሰጥ ስልጠና እና ለጤና ተቋሞቿ ከሚደረግ ማሻሻያ ተጠቃሚ ትሆናለች። በአማራ ክልል የምትገኘው የጫጫ ወረዳ ደግሞ የተሻሻለ የላም ወተት አመራረት እና የቤተሰብ ገቢ ማሳደጊያ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ትሆናለች። ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ለሚቀጥሉት አራት ዓመታት ወደ 2 ሚሊዮን ዶላር ለተመደበላቸው ሁለቱ ፕሮጀክቶች የቴክኒክ ድጋፍ እና ስልጠና ይሰጣል። ሜርሲ ፕሮጀክት 70,000 ለሚሆኑ የተባኑ እና ጫጫ ወረዳ ነዋሪዎች አገልግሎት ይሰጣል።

በጀንሰ ሆፕቲኪንስ ዩንቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የማዋለድ ትምህርት መርሃ ግብር (ጄፓይት) የሚመራው የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ የሰው ኃይል ለጤና ፕሮጀክት በየተባኑ አካባቢ በወሊድ ወቅት የሚያጋጥም የእናቶችና ጨቅላ ሕጻናትን ሞት እና ጉዳት ለመቀነስ እንዲቻል፣ ከአካባቢው 400 ባለሙያዎችን በአዋጅነት ያሰለጠናል። ስልጠናውን የተከታተሉት አዋጆች ለ3,000 ሰዎች በእናቶች እና ሕጻናት ጤና ዘርፍ አገልግሎት ይሰጣሉ። በተጨማሪም ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ለሜርሲ ፕሮጀክት ሆስፒታል የመሰረተ ልማት ማሻሻያ እና የመሳሪያዎች እና የቁሳቁስ አቅርቦት ያደርጋል። ከዚህ ባለፈ ፕሮጀክቱ የአዋጅነት ትምህርት የሚከታተሉ ሰልጣኞችን ከሙያ ማህበራት እና ክሊኒኮች ጋር በማገናኘት የተግባር ስልጠና እንዲያገኙ ያደርጋል።

በሲቲዝንስ ኔትወርክ ፎር ፎሬይን አፌይርስ (ሲ ኤን ኤፍ ኤ) የሚመራው የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ የእንስሳት ገበያ ልማት ፕሮጀክት በጫጫ አካባቢ ለሚገኙ 65 ቤተሰቦች ከሜርሲ ፕሮጀክት የተሰጡ ላሞችን እንዲያከባከቡ፣ የወተት ምርትን እንዲያሳድጉ እንዲሁም ልጆቻቸውን በተሻለ ሁኔታ እንዲመግቡ የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል። የገበያ ትስስር በመፍጠርም በዓመት ከወተት የሚያገኙትን ገቢ ወደ 1,200 የአሜሪካ ዶላር ወይም 22,000 የኢትዮጵያ ብር ማሳደግ እንደሚችሉ ይጠበቃል።

ፕሮጀክቱ ሜርሲ ፕሮጀክት የአገር ውስጥ ዝርያ ያላቸውን ላሞች ከአሜሪካ የወተት ከብቶች ጋር በማዳቀል የወተት ምርትን ጥራት እና መጠን ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት ያጠናክራል። በአማራ ክልል ጫጫ አካባቢ 1.4 ካሬ ኪሎሜትር ስፋት ባለው የሜርሲ ፕሮጀክት የወተት ማምረቻ ውስጥ ለሚሰለጥኑ የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች የከብት መኖር አዘገጃጀትን ጨምሮ የእንስሳት አያያዝ ዘዴዎች ስልጠና ይሰጣቸዋል።

በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ዶናልድ ኢ. ቡዝ የተባኑ በተከናወነው የፊርማ ስነስርዓት ላይ እንደተናገሩት፣ «የኢትዮጵያውንን ጤና እና የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የማህበረሰብ መሪዎች እና የማህበረሰብ አባላት በትብብር መስራት ይገባቸዋል። መከላከል የሚቻልን የእናቶችና ሕጻናትን ሞት ማስቆም፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፣ እንዲሁም ሜርሲ ፕሮጀክት በሚንቀሳቀስባቸው ማህበረሰቦች ዘላቂነት ያለው ዕድገትን ማረጋገጥ የሁላችንም የጋራ ግብ ነው።»

ሜርሲ ፕሮጀክት መሰረቱን በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ ያደረገ ለትርፍ ያልተቋቋመ የእርዳታና የልማት ድርጅት ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ያለውን ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ እና የሰው ልጆች ችግር ለማስወገድ የሚያግዝ ዕርዳታ እና ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። ፕሮጀክቱ እ.ኤ.አ. በ1977 በማርታ ገብረጻዲቅ እና በደመቀ ተክለወልድ የአስቸኳይ ጊዜ ዕርዳታ ለመስጠት ታልሞ የተቋቋመ ሲሆን፣ እ.ኤ.አ. ከ1993 ወዲህ በኢትዮጵያ በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች አማካኝነት የማህበረሰብ ልማትን በመደገፍ ላይ ይገኛል። ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ላለፉት አስር ዓመታት በአስቸኳይ የምግብ እና መድሃኒት እርዳታ አቅርቦት ዘርፍ ከሜርሲ ፕሮጀክት ጋር በትብብር ሰርቷል።

###